



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የኢትዮጵያ ሥነ ልክ ኢንስቲትዩት
የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

ሚያዝያ 2016 ዓ.ም
አዲስ አበባ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

የኢትዮጵያ ሥነ ልቦና ኢንስቲትዩት

የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የኢትዮጵያ ሥነ ልቦና ኢንስቲትዩት የተመደበለትን የመደበኛ በጀት በፋይናንስ አዋጁ፣ ደንቡ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሰረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሰረት መያዙንና የመንግሥት ሃብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኢትዮጵያ ሥነ ልቦና ኢንስቲትዩት ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ኃላፊነት ነው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የዋና አዲተርን የአዲት ሥልት በመከተል ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ/የአዲት አስተያየት/ ለመስጠት ያስችለናል፡፡

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው፡፡

የሚከተሉት የኢትዮጵያ ሥነ ልቦና ኢንስቲትዩት የተዘጋጁ የሂሳብ መግለጫዎች፡-

- ◆ የሂሳብ ማመዛዘኛ፣
- ◆ የገቢ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የመደበኛ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ◆ የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣

ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡

የኢትዮጵያ ሥነ ልቦና ኢንስቲትዩት የ2015 የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡

የወጪ ሂሳብ፤

1. የፌዴራል መንግስት የፋይናንስ ኃላፊነት መመሪያ ቁጥር 6/2003 ክፍል ሁለት ቁጥር 6(ለ) የመንግስት መ/ቤቶች የበላይ ኃላፊዎች የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም አዋጁን ለማስፈፀም በወጣው የፋይናንስ አስተዳደር ደንብ ላይ በመመርኮዝ የወጡት መመሪያዎች በመ/ቤት ውስጥ በተሟላና ተገቢ በሆነ መንገድ ሥራ ላይ መዋላቸውን በማረጋገጥ ረገድ ላይ ተጠያቂነት እንዳለባቸው ይገልጻል። በዚህ መሰረት የወጪውን ትክክለኛነት ለማጣራት አዲት ሲደረግ፡-

ኢንስቲትዩቱ በስሙ በተመዘገበ የውል ቁጥር ክፍያ መፈጸም ሲገባው በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ስም በውል ቁጥር 100000377938 ለመብራት ፍጆታ በድምሩ ብር 210,894.92 ክፍያ የፈጸመ መሆኑ፤

በአዲቱ ታውቋል፡፡

ከላይ በተራ ቁጥር 1 ከተገለፀው ሁኔታ በስተቀር በእኛ አስተያየት የኢትዮጵያ ሥነ ልቦና ኢንስቲትዩት ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች የተሰበሰበውን ገቢ የተፈጸመውን ወጪና የበጀት አጠቃቀሙን በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ፡፡

I. ትኩረት ሊሰጥባቸው የሚገባ ጉዳዮች (Emphasis of Matters)

በጀት፤

1. የበጀት አስተዳደር፤ አጠባበቅ እና አጠቃቀም በፌዴራል መንግሥት የበጀት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 2/2003 እና በፋይናንስ አስተዳደር ደንብ ቁጥር 190/2002 ክፍል 3 አንቀጽ 12 መሠረት መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤ በዚህ መሰረት ለመሥሪያ ቤቱ በ2015 በጀት ዓመት የተፈቀደው የመደበኛ የወጪ በጀት አጠቃቀም ሥራ ላይ ከዋለው ጋር ሲነጻጸር ብር 2,385,264.06 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ ታውቋል፡፡

II. ህጋዊነትን ያልተከተሉ ጉዳዮች (Compliance Matters)፤

ተሰብሳቢ ሂሳብ፤

የፌዴራል መንግስት ሂሳብ አያያዝ እና አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 5/2003 አንቀጽ 8 የሂሳብ አያያዝ አፈፃፀም ንዑስ አንቀጽ 4 የተሰብሳቢ ሂሳብ አያያዝ በፊደል መ/ተሰብሳቢ ሂሳብ በቂ ማስረጃ ሲቀርብበት ብቻ በተሰብሳቢ ሂሳብነት መያዝ ያለበት ሆኖ የተሰብሳቢ ሂሳብ ክምችት እንዳይፈጠር ቁጥጥር መደረግ እንዳለበት ተገልጿል፡፡ በዚህ መሰረት የኢንስቲትዩቱ የ2015 በጀት ዓመት የፋይናንስ አፈፃፀም ስርዓት አዲት ሲደረግ፤ በጠቅላላ በድምሩ ብር 74,531.47 በደንቡና በመመሪያው መሰረት በወቅቱ ሳይወራረድ ተገኝቷል፡፡

ተከፋይ ሂሳብ፤

በፌዴራል መንግስት መሰረያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 ክፍል ሁለት አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 5 በተመለከተው መሰረት ተከፋይ ሂሳቦችን ለመከታተል ተገቢው የቁጥጥር ስርዓት መዘርጋቱንና መሥሪያ ቤቱ ተከፋይ ሂሳቦችን በገባው ግዴታ መሰረት በወቅቱ የሚከፈል መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤ በሂሳብ መደብ 6174299 ብር 173,028.68 ለባለመብቱ ሳይከፈል ተገኝቷል፡፡

III. ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)

ንብረት

የመ/ቤቱ የንብረት አስተዳደር በመንግሥት የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እና በተጨማሪም ይህንኑ ለማስፈፀም በወጣው የመንግሥት ንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 መሰረት የሚፈጸም መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡

ብዛት ያላቸው ከሜይቴክ የተሰጡ የተለያዩ የኤሌክትሪካል፣ ሜካኒካል፣ ጂኦተርማል ማሽኖች በተለያዩ ግምጃ ቤቶች እንዲሁም በመ/ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኝ ኮንቴነር የሚገኙ ሲሆን፤ ንብረቶቹ ለብልሽት እና ለብክነት በሚዳርግ መልኩ ተከማችተው መገኘታቸው በአዲቱ ታውቋል፡፡

ክትትል አዲት፤

የ2014 በጀት ዓመት አዲት ግኝቶች፤

- ለሹፌሮች በድምሩ ብር 3,352.75 ነዳጅ በብልጫ ተከፍሎ መገኘቱ፡፡
- በመ/ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኝ ኮንቴነር ውስጥ ለረጅም ጊዜ የተከማቹ ኬሚካሎች መኖራቸው፤
- የሚያገለግሉ እና አገልግሎት የማይሰጡ ንብረቶች በአንድ ግምጃ ቤት ውስጥ የሚገኙ መሆኑ፤
- ኢንስቲትዩቱ የሥጋት ምንጮች ዳሰሳ፣ የተጋላጭነት ደረጃ መለየት እና የሥጋት ተጋላጭነት ፍተሻ ያላደረገ መሆኑ፤

ተገልጾ አስፈላጊው የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ የአዲት አስተያየት የተሰጠ ቢሆንም ተገቢው የማስተካከያ እርምጃ ያልተወሰደ መሆኑ ታውቋል፡፡

የፌዴራል ዋናው አዲተር መሥሪያ ቤት

ሚያዝያ 2016 ዓ.ም